

MUM'S MAGIC HANDS

Africa storyboard



Hindustan Unilever Limited



OXFAM

STRATEGIC BACKGROUND

Oxfam with Unilever's Chief Sustainability Office and Lifebuoy carried out extensive research on handwashing practice in emergency contexts. We found **nurture** to be one of the most powerful motivators driving handwashing with soap among mothers. Even during a crisis, mothers continue to nurture their children to ensure they go onward in life and succeed in bringing fruition to their efforts and fulfillment to their lives. Handwashing fits into this narrative of 'nurture', leading to 'success' not as a tool for good health, but rather as a part of a broader set of good manners like cutting nails, brushing and combing hair, honesty, hard work etc. that lead to living a good life.

Affiliation was also seen as a driver in emergency contexts. Mothers tend to unite together in emergencies, supporting each other and sharing resources. Other important elements for the story include the image of a dedicated spot for soap and water through very simple infrastructure, and the feeling of freshness from soap.

This central set of insights drive the creative idea shared in this presentation.

CENTRAL CREATIVE IDEA:
'Mum's magic hands'



Hindustan Unilever Limited



OXFAM

CENTRAL CREATIVE IDEA

'Mum's magic hands'

Mothers have magic hands. Hands that put their children to sleep, that clean them, that help them learn to walk, that comfort their little ones by gently stroking when they are in pain. Mothers' hands shape the very life of their children.

Hands are perfect metaphors that embody the lives of mothers and their heroic efforts to nurture their children against all odds. Hands, on the other hand, are the central protagonists of handwashing with soap (HWWS). The rational argument – of killing germs on the hands to prevent illness, cleanliness of hands etc. – are based on the way mothers use their hands in daily life, particularly in an emergency context.

The 'Mum's magic hands' idea brings both these ideas together. It has a powerful potential for becoming a driver in the promotion of handwashing with soap.

የ 'ኢናቲ' አስማተኛ እጅጥ



Hindustan Unilever Limited




OXFAM

መግቢያ፡ አስማተኛ እናት፣ አስማተኛ እጁን

እናቴ 'አስማተኛ እናት' ነኝ፣ እጁንም 'አስማተኛ እጁን' ናቸው።

ለእናንተ እንዲማንኛውም ሌላ እናት ልትመስላችሁ፣ እጅቷም እንዲማንኛውም ሌላ እጁን ሊመስላችሁ ይቻላል።

ለእኔ ግን፣ በአጠቃላይ ሰፊው አለም ውስጥ ካሉት ሁሉ የበለጡ አስማተኛ እጁን ናቸው።



የእናቴ እጆቻ አስማት

የእናቴ አስማተኛ እጆቻ እረፍት ሰጣ አሸሽተው ያስተኙኛል፤ ሰለቀስ እምባዬን
ደጠርጉልኛል ደግሞ ሲያመኝ ያጽናኑኛል...



መንቃት

አብዛኛውን ጊዜ ቀኔ የሚገኝበት ሰዓት የእናቴ እጅግ ከእንቅልፌ ሲቀሰቅሱኝ ነው።
በ አንዳንድ ቀናት እነዚህ የእናቴ አስማተኛ እጅግ ፊቴን እና ሆዱን እየነካኩ እና እየኮረኮሩ ያነቁኛል።



አስማተኛ እጅቸ

ዓይኖቼን እገልጥ እና አባቴ ለዕለቱ ውሃ እንዲሰበሰብ፣ የእናቴ አስማተኛ እጅቸ ደግሞ
ቀድሞውኑ መሬቱን ጠርገውት አያለሁ።

ያለምንም ድጋፍ ያጥባሉ እና ይጠርጋሉ እና ያጸዳሉ እና ያበስላሉ ማለት ይቻላል።

አስማተኛ እጅቼ ሲንቀሳቀሱ እያየሁ ረጅም ሰከታት ማሳለፍ አቸላለሁ።



ሸንት ቤት -- ጂርሞቶ -- በሸታ -- መቅረት -- መውደቅ

አንድ ጊዜ ከነቃሁኝ፣ ወደ ሸንት ቤት እሄዳለሁ።

ከሸንት ቤት ስወጣ፣ እናቴ በሰሙና እጄን መታጠቤን ታረጋግጣለኝ።

ለምን እንደሆነ ስጠይቃት፣ በአደን የማይታዩ እጄ ላይ ያሉ ጂርሞቶ እንዳሉ እና በውሀ ብቻ በመታጠብ እንደማይሞቱ ትገልጽልኛለኝ።

ይህም ማለት፣ እታመም እና ጤናማ ሆኜ ማደግ እና ትምህርት ቤት መሄድ አልቸልም ማለት ነው።



ማስመሰል -- ሳሙና -- መልካም ጤና -- ስኬት

እናቴ በትክክል እጄን መታጠብ እንዴት እንዳለብኝ ታሳየኛለኝ
(የእጄ የጤት እና የጀርባ ክፍል፣ በጣቶቹ መሀል፣ የጣቶቹ ጫፎቹ
እና ሙሉውን እጄ)።

1. በንጹህ ውሀ እጄቸዎን ማርጠብ ወሳኝ ነው።
2. እጄቸዎን ከ ሳሙና ጋር አንድ ላይ በማሸት አረፋ እንዲያወጡ ያድርጉ።
3. ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ይሹ እና
4. በአዲስ ጨርቅ ወይም አየር ላይ እንዲደርቅ ያድርጉ።



ንጹህና ስርአቶቻችን

ከዚቅ ቀጥሎ ወደ ገለ መታጠቢያ ትወስዷል። አስማተኛ እጅጅ ውህ
እያፈሰሱ በሰሙና ያሹኛል። በአጭር ጊዜ ውስጥ የአዲስነት እና ንጹህነት
ስሜት ይሰማኛል።

“ሁልጊዜም ጥርስሽን መቦረሽ፣ ጸጉርሽን ማበጠር፣ ሰውነትሽን መታጠብ
እና ጥፍርሽን መቁረጥ ያለብሽ ሲሆን፣ እና ሁልጊዜም ቢሆን እጅሽን በሰሙና
መታጠብ አስታውሺ።”

አለዚያ ስኬታማ እና የምትከበር ሴት ሆነሽ እንዴት ታድጋለሽ?” ትለኛለች
በአስማተኛ እጇ ለመጨረሻ ጊዜ ጸጌን ስታሸኝ።



መብላት + መመገብ + እጁን በሰውና መታጠብ

ወዲያው እናቴ የሚበላ ነገር ስታዘጋጅ አያታለሁ።

በጣም ነው የራብኝ፣ ለምግብ ወደእርሷ እሮጣለሁ።

እጄን በሰውና መታጠብ ከረሳሁ፣ እናቴ ታስታውሰኛለች - ጤናማ እና ጠንካራ መሆን የምትፈልገው ከሆነ እጅሽን በሰውና መታጠብ አለብሽ።

አብረን እንደገና እጃችንን በሰውና እንታጠባለን።

ወዲያው ራሴ መብላት እጅምራለሁ ነገር ግን እንድታጎርሱኝ ቶሎ አሳምናታለሁ።

ምግብ አስማተኛ በሆነው እጄ ስታጎርሱኝ የተሻለ ጣክም አለው።



የባህሪ ስርአቶች

ከገበያ በእግራችን እንመለሳለን። ጎረቤቶቻችን ንጹህ የሆነውን ልብሴን ሲያደንቁልኝ እናቴ ደስ ይላታል።

“ትንሽዎ ልጅሽ እንዴት እንደምታምር። በዚህ ከባድ ሁኔታ ውስጥ እና በተደራረበ ስራ ላይ እንዴት አድርገሽ ነው ቤተሰብሽን የምትንከባከቢው?” ብለው እናቴን ይጠይቋታል።

“እናቴ፣ ተመልከቶ፣ ንጹህናዬን እያደነቁት ነው”። እንዲህ ብላ ተመልሳለች።

“በትክክል፣ ልጄ፣ ንጹህ ስለሆንሽ ብቻ ሳይሆን፣ ጠንካራ ሰራተኛ ስለሆንሽ ጥሩ ባህሪ ስላለሽ እና ታላቆቻሽን ስለምታከብሪ ነው።

ታኮሪኛለሽ!” በአስማተኛ እጅቿ ጂርባዬን በፍቅር መታ መታ ታደርገኛለች። አይኖቼን እጨፍን እና ፈገግ እላለሁ።



የቤት ስራ + ስኬት

ትምህርት ቤት ገና አልተከፈተም ነገር ግን እንደገና ሄጄ ተጨማሪ
ለመማር ጓጉቻለሁ! እናት እና አባቴ የማነብበት ጠረጴዛ እና አካባቢ
ንዱህ መሆናቸውን ጂርም መግደያ እና የማጽጃ ድብልቆቸን
በመጠቀም ያረጋግጣሉ።



ማብሰል + እጁን በሰሙና መታጠብ

ከዚህ ቀጥሎ የምወደው የቀኑ ክፋይ ይመጣል - ግቢ ውስጥ ከወንድም እና እህቴ ጋር መጫወት። ስሮጥ፣ እናት እና አባቴ ምግብ ከመሰራቱ በፊት የማብሰያውን ቦታ ሲያጸዱት እና እጁን ሲታጠቡ አያለሁ።

እጁን በሰሙና ሳይታጠቡ ምግብ በእጁ አይነኩም፣ ይህም ምግብ ለማብሰል፣ ለመመገብ ወይም ወንድም እና እህቶቼን ለማብላት ቢሆንም ነው።



እራት + እጅን በሰሙና መታጠብ

ወንድም እና እህቶቼ እና እኔ ውጭ ተጫውተን ወደ ቤት ስንመለስ፣ ምግብ ለመብላት ቁጭ ከማለታችን በፊት እጃችንን መታጠብ እናስታውሳለን።

ውጪ ስንጫወት እናታችን ያዘጋጁቸዋልንን መክሰስ ከመብላታችን በፊት ወንድም እና እህቴ እጃቸውን በሰሙና እንዲታጠቡ እንዴት እንዳበረታታቷቸው ለእናቴ እነግራታለሁ።

እናቴ በጣም ደስ የሚለት ሲሆን ጂርባዬን መታ መታ እያደረገች እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ እንደሆንኩኝ ትነግረኛለች።



እንቅልፍ + ስኬት

ምግብን ከበላሁኝ እና ጥርሴን ከተቦረሽኩኝ በኋላ፣ ጋዲም እል እና አንዳንድ ጊዜ ያነበብኩትን ነገር ለማስታወስ እንዲሟያስቸግረኝ እነግራታለሁ።

እሷ ደግሞ ራስን ለማስታወስ ምርጥ የሆነ መንገድ የማግኘት ጉዳይ ነው ትለኛለች።


ለምሳሌ፣ 2 ጣቶች 2 አጋጣሚዎች እጅ በሰሙና ለመታጠብ፣ ምግብ ከመንከት በፊት እና ከሸንት ቤት መልስ።

ሁለት ጣቶች፣ 2 አጋጣሚዎች ብዬ ለራሴ እደግመዋለሁ።

ፈገግ እል እና እንቅልፍ ይወስዷል።

ተራኪው ደጠደቃል፡

ደህን ልጅ ምን እንደሆነኝ ማወቅ ትፈልጋለሁ?



ተራኪው ደጠደቃል

ደህቸ ልጅ ምን እንደሆነቸ ማወቅ ትፈልጋላቸው?

ሀኪም - የጂርሞቸ ታሪክ

ዛሬ ሀኪም ነኝ!

ልጆቸ በነበርንበት ጊዜ ብዙ ጓደኞቼ ይታመማሉ።


ዙሪያቸን ከባድ አድርገውት ነበር።

ለእኔ ግን የእኔ እናት ደጋግማ በሰሙና ስለመታጠብ
ስለምትነግረኝ አልከበደኝም።

በውሀ ብቻ እጃቸንን ስንታጠብ እጃቸን ንጹህ ይመስላል፤ ነገር ግን በአደን
የማይታዩ ጂርሞቸ ከእጃቸን ላይ አልፈው ልጆቻቸንን ይበክላሉ።



WASH



20 SEC

ሁኔታውን መልሶ መተረክ

አሁን፣ ከእነዚህ አመታት በኋላ ህይወቴ ስለ እናቴ እና አስማተኛ እጅግ የሚመሰክር ነው። ስለዚህ ለእነዚህ ትንንሽ ነገሮች ትኩረት ስጡ።

ልክ እናት እና አባቴ እንዳደረጉት፣ በልጅዎ ላይ መልካም ስርአትን እና የግል ንጽህና ልምዶችን ያስርዱ። ከተጫወቱ እና ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላቸውን መስተጋብር ከጨረሱ በኋላ በሰሙና መታጠባቸውን ያረጋግጡ።

በተለይ በአሁኑ የ COVID-19 ጊዜዎች፣ በተደጋጋሚ እና ቢያንስ ለ 20 ሰከንዶች መሆን አለበት። አሁን 4 ጣቶችን ለ 4 ሁኔታዎች ማስታወስ አለብን

1. ምግብ ከመንካታችን በፊት፣
2. ከሸንት ቤት ስንመለስ
3. ከሰል/ማስነጠስ በኋላ እና
4. ወደቤት ከምግባታችን በፊት ወይም ወዲያው ቤት ውስጥ ከገባን በኋላ።

ሌሎች ወሳኝ ጊዜዎችን አትርሱ። ምግብ ከማብሰል በፊት፣ ልጅዎን ከማብላቶ በፊት እና የልጅን ሰገራ ካዳዱ በኋላ። ምክንያቱም የእርሶ አስማት እጅ ነው የልጅዎን እጣፈንታ የሚወስነው።



የ COVID-19 ስርጭቶች

በ COVID-19 መከላከል ላይ አብሮኝ የሚሰራውን ዶ/ር ኩዋሚን ተዋወቁት። (ከፍተኛ የሰውነት ሙቀት፣ ቀጣይነት ያለው ሳል፣ የመቅመስ እና የማሽተት ችሎታን ማጣት እና መቀየር) ምልክቶች ያሉትን ይህንን በሽታ መከላከል ይቻላል ይለናል። የሚተላለፈው በተበከሉ ሰዎች ምራቅ እና ንፍጥ በ፡


- 1) እጅ መጨበበጥ፤
- 2) አየር እና እጅ ላይ ማሳል እና ማስነጠስ፤
- 3) በተበከሉ እጆች ወለሎችን መንካት እና
- 4) በተበከሉ ሰዎች ዙሪያ መቆየት።



COVID-19 መከላከያዎች

አንዳንድ ጠቃሚ የመከላከያ ጥቆማዎች ከ ዶ/ር ኩዋሜ የሚከተሉት ናቸው፡

- 1) በሰሙና እና ውሀ እጅዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ፤
- 2) ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለዎትን ርቀት 2 ሜትር ያድርጉ፤
- 3) የአካል ርቀትን ማድረግ በማይቻልበት ጊዜ እና ሰሙና እና የእጅ ማጽጃ በማይገኝበት ጊዜ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ጭምብል ይጠቀሙ እንዲሁም
- 4) ሲያስሉ እና ሲያስነጥሱ አፍ እና አፍንጫዎን በክንድዎ ወይም በሶፍት ይሸፍኑ እና ቆሻሻውን ሶፍት ወዲያው ያስወግዱ፤
- 5) አፍንጫዎን፣ አይንዎን እና አፍዎን ባልታጠበ እጅ አይንኩ፤
- 6) በተደጋጋሚ እጅ የሚነካቸውን ስፍራዎችን ያጽዱ እንዲሁም ከኢንፎክሽን ነጻ ያድርጉ፤
- 7) ሌሎች ሰዎችን ሰላም ሲሉ እጅ መጨበጥ/መተቃቀፍ ያቁሙ፤
- 8) ሌላ የጤና ችግር ያለባቸውን እና እድሜያቸው የገፉ ሰዎችን ለብቻ ለይተው ያስቀምጡ እና ይከላከሉ።



የእናቴ የመጨረሻ የመውጫ ምልክት

አሁን፣ ሰዎች እንዴት አይነት ጥሩ ሰርተሻል ብለው በሚያመሰግኑኝ ጊዜ፣ የእናቴ አስማተኛ እጆች በከባድ እና ውጥረት በነበረበት ጊዜዎች ባይደግፉኝ ኖሮ አሁን ያለሁበት ጋር አልደርስም ነበር ብዬ ሁልጊዜም እነግራቸዋለሁ።

የእናቴ አስማተኛ እጆች ለእኔ አለማ ናቸው።

ከህጻንነቴ ጀምሮ፣ ልጅ እስከምሆን ድረስ እና ሀኪም እስከምሆን ድረስ አስማተኛ እጆቼ ተንከባክበው አሳድገውኛል።

አሁን ደግሞ በ COVID -19 ጊዜዎች፣ የእናቴ እና አባቴ ምክር ማህበረሰቤን መልካም የሆነ የንጽህና ልምድ እንዲተገብሩ እንዳሳያቸው ያግዘኛል። እጅዎትን በተደጋጋሚ ለ 20 ሰከንድ መታጠብን፣ ሲያስሉ ወይም ሲያስነጥሱ አፍዎን መሸፈን፣ በተደጋጋሚ በእጅ የሚነኩ ስፍራዎችን ከመንካትዎ በፊት ማጽዳት፣ ማህበራዊ መራራቅን መለማመድ እና ለመልካም ጤና የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ወሳኝ እንደሆነ ያስታውሱ።

እንዲሁም፣ ሁላችንም አስማተኛ እጆች ሊኖሩን ይችላል። በተለይም ሁልጊዜ ንጹህ አድርገን የምንደዛቸው ከሆነ፣ ለቤት ውስጥ ስራ እና እንክብካቤ እንዲሁም ለምርታማነት ስራ የምንጠቀማቸው ከሆነ ነው።

በ COVID -19 ጊዜዎች፣ እንክብካቤ እና የቤት ውስጥ ስራ ለእናቶች ብቻ መተው የለበትም፣ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ - እናት፣ አባት፣ ወንድ ልጅ፣ ሴት ልጅ እና ሌሎችም፣ ለጤናማ እና ደስተኛ ቤተሰብ አንድ ላይ መስራት አለባቸው።

ክመሰግናለሁ

ስክሎቶቼ፡ ራያን ቫን ክደክ ንቶኮዞ ትዋላ እና ሰጉን ሳምሶን ምስጋና
ለ LightBox Studio፣ ኬንያ እና በዚያን ስራው ላይ ሀሳባቸውን ለሰጡት
ለ Centre of Gravity